

ለአማራው ነገድ ኢትዮጵያዊነትን አታስተምሩትም ፤ ስለዚህ ፀረ-አማራ ዘመቻ ይቁም

ሰሞኑን በአማራ ማንነት ተጋድሎ ሰዎች ላይ ይህ ነው የማይባል ዘመቻ ተጀምሯል ። ይህ ዘመቻ ግቡና አላማው ግልፅ እንደሆነ እናውቃለን ።

የታላቁን ንጉሰነገሰት የአፄ ቴዎድሮስን አባባል እዚህ ላይ ልጠቀም ። አፄ ቴዎድሮስ ለናፖሊዎን ሳልሳዊ ፤ መሳሪያ የሚሰሩ ሰዎች ፤ እንዲልክላቸው ደብዳቤ ፅፈው ነበር ። የመጣላቸው መልስ ላይ፤ የካቶሊክ ቄሶች በኢትዮጵያ ካቶሊክ ሃይማኖትን እንዲያስተምሩ ከፈቀድክ ፤ ሰራተኞቹን እንልክልሃለን የሚል ነበር ። በዚህ የተገረሙት ቴዎድሮስ ፤ ተናደው መሴ ግዮም ሌዣን ለሚባለው የፈረንሳይ መልክተኛ ይህን ብለውት ነበር ። የናንተ ካቶሊካውያንስ ቢሆኑ የሚያስተምሩት ስለክርስቶስ አይደል ። እኔ ዘንድ ስለክርስቶስ የሚያስተምሩ ከበቂ በላይ ካህናት አሉኝ ። እኔ የአውሮፓውያንን መንግስታት ተንኮል አውቀዋለሁ ። ከሁሉ አስቀድሞ ሚሲዮናውያን ይልካሉ ፤ ቀጥሎም ለነሱ የሚከራከር ቆንስላ ይልካሉ ፤ ከዚያም ለነሱ የሚዋጋ ጦራቸውን ወታደር ይልካሉ ፤ እኔ ቴዎድሮስ የህንድ ራዣ እንዳልመስልህ ፤ ጦርህንም ቢሆን አሁኑኑ ላከውና እንተያይ ነበር ያሉት ። ይህን የአፄ ቴዎድሮስ አባባል ለመጥቀስ የተገደድነው ፤ ሰሞኑን በአማራ ብሄረተኞች ላይ ፤ የተከፈተውን የኢትዮጵያ ብሄረተኛ ነን የሚሉ ወግኖች መጠነ ሰፊ ዘመቻ ፤ ፍሬ ሃሳቡ ምን ላይ እንዳለ ለመጠቀም ነው ። የአማራው ነገድ ህዝብ ላለፉት ሺህ አመታት ፤ እንደ ህዝብ ፤ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገራችንን ሲሰራና ሲገነባ ፤ የነበረ ህዝብ ነው ። ከዚያም አልፎ ፤ ላለፉት 43 አመታት ፤ በተለይ ደግሞ ባለፉት 27 አመታት ፤ በማኒስፌቶና በህገ-መንግስት ተቀርቦ በአማራ መቃብር ላይ የራሳቸውን ህልውና ለመገንባት ሲታትሩበት ቀርቶ ፤ ከገነባትና ከሰራት ሃገሩ በሺሆች ሲፈናቀል ፤ በገደል ሲወረወር ፤ የራሱን ስጋ እንዲበላ ሲደረግ ፤ ሴቶቹ የማምከኛ መርፌ ሲወጡ ፤ 5 ሚሊዮን ተኩል ዘሩ ሲጠፋና ይህ ሁሉ የጥፋት ዘመቻ ሲዘመትበት ፤ ከኢትዮጵያዊነቱ ፈቀቅ ብዬ በዘር አልደራጅም በማለት ፤ የሩብ ምእተ-አመት ጊዜ አስልፏል ። ዛሬም ቢሆን የአማራው ነገድ በዘሩ እንዲደራጅ የተገደደው ፤ የእኩልነት መብቱ ይከበር ፤ እንደዜጋ የመምረጥም ሆነ የመመረጥ ነፃ መብቱ አይነፈግ ፤ በተለይ ደግሞ ፤ ካለ ፍላጎታቸው ፤ ማንነታቸው የተቀሙ አማራዎች የማንነት መብታቸው ይከበር የሚል እንጂ ፤ ኢትዮጵያዊነትን ለመማር አይደለም ። ስለዚህ የአማራ ህብረተሰብን ኢትዮጵያዊነትን ፤ አታስተምሩትም ። የፖለቲካ ሚሲዮናውያን ሆይ! በመሰረቱ ኢትዮጵያዊ ብሎ ዜግነት እንጂ ብሄረተኝነት የሚባል ነገር የለም ። በዜግነት ሽፋን የአማራ ብሄረተኝነትን ፤ ለማጠልሸት መሞከር ትርፉ መላላጥ ነው ። የአማራ ብሄረተኝነት ወድደን ሳይሆን ለህልውናችን ስንል የያዝነው መስመር ነው ። ህልውናችን እስኪረጋገጥ ድረስም ሆነ ከዛም አልፎ የማንነታችን መገለጫ ነው ። መቀመጫዎን መሸፈኛ የላት ፤ ትከናከበው አማራት እንደሚለው ብሂላችን ፤ የወንድሙን ጥሪና ምክር ሳይሰማ ፤ ሌላውን ብሄረተኛ ከሚለክንም አዳራሽ ጥሪ ስላደረገ ፤ ኢትዮጵያዊነት አይመጣም ። ኢትዮጵያ የምትባለውን ሃገራችንን ፤ በእውን ማቆየት ከተፈልገን ፤ ኢትዮጵያ አታስፈልገንም ከሚሉ ወገኖች ጋር የጋራ መግባት ወይም ንግግር ሳያደርጉ ፤ ስለኢትዮጵያ ጥያቄ የሌለበት አካባቢ ሄዶ ለመስበክ መሞከር ፤ አጼ ቴዎድሮስ እንዳሉት ፤ በክርስቲያን አገር ፤ ስለክርስቶስ መስበክ ይሆናል ። መጀመሪያ የራስህን የሚያፈስ ጣራ ሸፍን ። ከዚያ በማያፈሰው ቤትህ ፤ ጎረቤትህን ጋብዘው ። ናዝሬት ላይ ፤ ወይም ሻሸመኔ አለያም ነቀምትና አወዳይ ወርዶ ፤

የኢትዮጵያን ሰንደቅ-አላማ ማውለብለብ የማይችል ድኩማን ፤ የኢትዮጵያ ሰንደቅ-አላና ኢትዮጵያዊነት ደምቆ በሚከበርባት ባህርዳር ፤ ደሴ ፤ ደብረ-ብርሃን ፤ ወልደያ ብሎም ደብረ-ማርቆስ ወይም ጎንደር ሄዶ ኢትዮጵያዊነትን ለመስበክ መሞከር ፤ ከንቱ ድካም ነው ። እስቲ አስቀድሞ ፤ በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉ ፤ ይህን የዜግነቱን ብቃት በተግባር ያሳይ ። ቀድሞ ነገር መደመር ሲባል እኮ ፤ ከኢትዮጵያዊነቱ ንቅንቅ ያላለውን ፤ ለምን ትደምረዋለህ ። ኢትዮጵያዊነት አልተመቸኝም ብሎ ፤ የነፃ- አውጪ ድርጅት ሲገነባና ከኢትዮጵያ ፤ እሸረፋለሁ ፤ እገነጠላለሁ ወይም ኢትዮጵያን አጠፋለሁ ሲል የነበረውን ፤ ወደኢትዮጵያዊነት ደምሩት ። ያን ሳታደርጉ ግን ፤ በአማራው ህዝብ ፤ የማንነትና የህልውና ተጋድሎ ላይ ፤ ጋሬጣ እንሆናለን ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ ፤ ውርድ ከራሳችን እንላለን ። የፖለቲካ ትርፍ ሳይሆን እውነት ስለኢትዮጵያዊነት የምትቆሙ ከሆነ ደግሞ ፤ አማራው ከዳር እስከዳር አብሯችሁ ይቆማል ። ያልገባችሁና ያልተረዳችሁ ካላችሁ ፤ “መጀመሪያ ዛፉን ትከል ፤ ፍሬው ጊዜውን ጠብቆ ይመጣልኸል” እንደሚባለው ፤ የአማራ ህዝብ ዘንድ ኢትዮጵያዊነት ከተተከለ ዘመናትን አስቆጥሯል ። ለፍሬውም ማሳያው ፤ ሰው በዘሩ ብቻ እንዲደራጅ በህግ በተደነገገባት ኢትዮጵያ ፤ ላለፉት 27 አመታት ፤ አማራው ከኢትዮጵያዊነቱ ፍንክች ሳይል መቆሙ ነው ። አማራው እያደረገ ያለው ትግል የህልውናና የማንነት ትግል ነው ። ስለሆነም የአማራውን ብሄረተኝነት ለመተቸት አፋችሁን የምታሸሉ ሁሉ ፤ ብዕራችሁም ሆነ ፤ ልሳናችሁ ሌሎችም ብሄረተኞች ላይ ይዘርጋ ፤ ያ ካልሆነ ፤ በአማራው ደምና አጥንት እናነተ ፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የምትሄዱበት መንገድ ፤ ካልተከላችሁት ዛፍ ፍሬ ለመሰብሰብ መጣር ነውና የሚሆነው ፤ ከወዲሁ በቃ ልትባሉ ይገባል ።

ይህ የአማራ ድምፅ ራዲዮ የነፃሴ 28 ቀን 2010 አም ርእሰ-አንቀጽ ነው ።